



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ለላብ አደሩና ለሰራተኛው ያለን ወገንተኝነት በመርህ ላይ የተመሰረተ ነው!!
አለም አቀፍ የሰራተኛ ቀንን አብረን ስናከብር

ሚያዚያ 23 ቀን 2006 ዓ.ም.
 May 1, 2014

የዘንድሮው የሚያዚያ 23 ቀን 2006 ዓ.ም. (ሜይ 1 ቀን 2014) አለም አቀፍ የሰራተኞች ቀን በተለያዩ አህጉራት ያሉ ላብ አደሮችና ሰራተኞች እንደሚገኙበት የፖለቲካ ምህዳር በአሉን የተለያዩ ፕሮጋራዎችን፤ መግለጫዎችን፤ ትርዕኳቶችንና የተቃውሞ ሰልፎችን በማዘጋጀት ያከብሩታል። የዴሞክራሲ ሥርዓት በተገነባቸውና ሙብቶቻቸው ሕጋዊ እውቅና አግኝተው በሚከበሩበት ሀገራት የወቅቱን በዓላቸውን የሚያከብሩት በአለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተውና አሁንም ድረስ ሊረጋጋ ባልቻለው የኤኮኖሚና የፋይናንስ ቀውስ አማካኝነት እየደረሰባቸው ያለውን የኤኮኖሚ ጉዳት ሊወገድ የሚችልበትን የራሳቸውን አማራጭ ፖሊሲ እየቀየሱ በመታገል ላይ እንደሆኑ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለያዩ የዜና ተቋማት እየወጡ ያሉ መግለጫዎቻቸውና የራሳቸው ይፋዊ ጥያቄዎቻቸው የሚያመለክቱት ናቸው። በዓላቸውን በሚያከብሩበት ወቅት ደግሞ የበለጠ ክብደትና ጫና ስጥተው ትግላቸውን ከምንጊዜውም በበለጠ አቀናቀቁ የሚገልፁበትም ቀን ነው።

በታዳጊና በተለይም ዴሞክራሲና ሰብአዊ ሙብቶች በማይከበሩባቸው እንደ ኢትዮጵያ በመሰሉ ሀገራት ደግሞ ለላብ አደሩና ለሰራተኛው የሕብረተሰብ ክፍል በነፃ የመደራጀት መብት መከበርና ለኤኮኖሚ ጥቅምቻቸው መሟላት ከሚያደርጓቸው ይፋዊም ሆነ የህቡዕ እንቅስቃሴዎች ባሻገር መሰረታዊ በሆነው የዴሞክራሲ ጥያቄን አስመልክቶ እንደ ሁኔታው አመቺነት ከሀገር ወዳዱ የሕብረተሰብ ክፍል ጋር በግምባር ቀደምትነት በማበርና በጋራ በመታገል በአላቸውን የሚያከብሩት መሆናቸውም የሚታወቅ ነው።

የኢትዮጵያ ላብ አደሮችና ሰራተኞች ይህንን የራሳቸው የሆነ የበአል ቀን የሚያከብሩት ለሙብቶቻቸው መከበር በግንባር ቀደምትነት በመሰለፍ ሲታገሉ የተሰጠ መሪና ንቁ አባሎቻቸውን በመከከር ጭምር ሲሆን በሌላው ሀገራት ከሚገኙ ጭቁን ላብአደሮችና ሰራተኞች ያላቸውን የትግል አንድነት በመግለፅም ጭምር ነው። ይህ መከበር ከጀመረ ከ 120 አመት በላይ የሆነው የላብአደሮችና የሰራተኞች ቀን ዛሬ በሀገራችን ሲከበር ቢያንስ ከ40 አመታት በላይ እንደሆነው የተለያዩ የፖለቲካ ድርሳናት የሚገልፁት ነው ። ይህ በአል የሚከበረው በተለይ እንደ አብራ ገምገማር ቆስ ሀገስን ዳሮ ነጋሽን የመሰሉና ሌሎችንም በትግል የተሰጠ መሪዎቻቸውንና ንቁ አባሎቻቸውን ጭምር የትግል ታሪካቸውን ከፍ አድርጎ እንደ ችቦ በማብራት መከከር ብቻ ሳይሆን ላለፉት በርካታ አመታት ሰራተኛው ያደረጋቸውን ተጋድሎዎች በማስታወስ የት ደርሰናል? ምንስ ይቀረናል? የሚሉትንና ሌሎችንም ላብአደር ነክ ርዕሶችን በጥልቀት በመዳሰስና መፍትሄ በማፈለግ ጭምር እንደሆነ ግልጽ ነው። በዛሬው እለት ይህንን ቀን ስናከብርና ስንከከር ከሕሊናችን ምንጊዜም የማይጠፋውንና ተተኪ ትውልድ ምንጊዜም ሊያስታውሰው የሚገባው በተለይ በሚያዚያ 21 ቀን በወታደራዊው አምባገነን አገዛዝ ከ 1500 በላይ የሆኑ ወጣት ተማሪዎች፤ መምህራኖች፤ ሰራተኞችና ላብ አደሮች እንዲሁም የኢሕአፓ አባላትና ደጋፊዎች ዘግናኝና አስቃቂ በሆነ ሁኔታ በግፍ የተጨፈጨፉትን በያለንበት ሻማ በማብራት እያስታወስን የሀዘን እንባችንን በማፍሰስ ነው።

በሀገራችን ነፃነቱ የተጠበቀ፤ እንደ አይን ብሌናቸው የሚሳሱለት፤ የራሳቸውና በራሳቸው ሙሉ ኃላፊነት የሚተዳደሩበትና ሙብቶቻቸውን ለማስከበር በፅናት ቆሞ የሚታገልና የሚያታግል ድርጅታቸውን መልስ የማቋቋም ፍላጎታቸውና በርካታ መስዋዕትም የከፈሉበት መርህ ቃል ዛሬ ከምንጊዜውም በላይ አፋጣኝ መልስ የሚሻበት ወቅት ላይ እንደሚገኙ እሙን ነው። ይህም ሲባል አለምክንያት አይደለም። የወያኔ አገዛዝ ሥልጣኑን ለመቆጣጠር ከቻለ ጀምሮ ላለፉት 22 አመታት በነፃ የመደራጀት ሙብታቸውን በመፃረር አባሎቻቸውን በተለያዩ እንግልቶች፤

EPRP
 P.O.BOX 73337
 Washington DC, 20056
 USA
 Email ESPIC@aol.com
 Website WWW.EPRP.com
 Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645

EPRP
 BP 22
 92270 Bois Colombes
 France



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ግድያ፣ እስራትና ለስደት በመዳረግ አዳክሞ ለራሱ ተለጣፊ የሆነ ድርጅት በጫንቃቸው ላይ አንግሶባቸው ከሀገር በቀልና ባዕዳን ደጋፊዎቹ ጋር በመተባበር ካለፉት አገዛዞች በበለጠ ላብ አደሩንና የሰራተኛውን ሕብረተሰብ እየበደለ፤ እየጨቀና እየበዘበዘ ይገኛል። በተለያዩ የፋብሪካ ሰራተኞች ላይ የተካሄዱት የተለያዩ እንግልቶች ከራሳቸው አልፎ በቤተሰቦቻቸው ላይ ያስከተሉት የጭንቀት ኑሮ ዘንድሮም በከፋ ደረጃ ቀጥሎ መገኘቱ የሚታይ ነው።

የአገዛዙ አባላትና ደጋፊዎች የላባደሩን ነፃነት ደፍጥጠው በሙስና እጅጉኑ ተጨማልቀው ባካበቱት ኃብት በጨቀዩ ሁኔታ እየተንደላቀቁ ባሉበት እንደ ቻይና ሰራተኛ አትሰራም እያሉ ስብአዊ ክብሩን በሚያዋርድና የጠላትነት መንፈስ በተሞላበት መልክ ይዘልፋታል። በአሰሪዎቹ ሲደበዱብ ለሙብቱ መከበር የቆሙ አይደሉምናም ከአሰሪዎቹ ጋር ተዳብለው አብረው ይወቅጡታል። አልሆነ ቅጣትም ያሳርፋበታል። ኤኮኖሚውን አሳደግን እያሉ በምሳሌነት ከሚያሳዩባቸው ሕንፃ በስተጀርባና በየመንገዱ ዳርቻ ከነቤተሰቦቻቸው ለጎዳና ተዳዳሪነት የተዳረጉትን በርካታ ሰራተኞችን በፕሮፓጋንዳ ብዛት ለመሸፋፈን ሲጥሩ ይታያሉ። የተራቡ አንጀታቸውን፣ የተጠሙ ጉሮሮአቸውን በአይነ ሕሊናቸው ለማየት ይቀፋቸዋል። ኤኮኖሚ አድጓል በማለት መጠነ ሰፊ ፕሮፓጋንዳ በነዙበትና እነሱ ራሳቸው ሚሊዮኖች የሆኑበትን ሕዝብ እንደተጠቀመ አድርገው ሲለፍፉ ብዙሃን ሰራተኛ እየተቆራረጠ ባለ የውሃና የኤሌክትሪክ ኃይል ምክንያት ሰራተኛው ያለምንም ካሳ በአሰሪዎቹ እየተባረረ ለከፋ ድህነት መዳረጉ አይታይባቸውም።

በተስፋ ሊደልሉበት ከሚጥሩበት የእድገት ጀርባ ሽፋን የላባደሩንና የሰራተኞችን ጉስቁልና ስቃይ እያበረከተ የሚገኘውን የገቢ እጦት በስፋት መንሰራፋቱን አይመለከቱም። ባዕዳኖች ለውጭ ዜጎች ባልተፈቀዱ ሥራዎች ላይ እየተሰማሩ ኃብት በገፍ ሲያካብቱ ላብ አደሩና ሰራተኛው ይህንን እንዳይከላከልና የሀገር ባለቤትነቱን በተግባር እንዳያስረግጥ በጠብመንጃ ኃይል መብቱን ገፊውታል። በአሰሪዎችና በሰራተኞች መካከል አለመግባባት ሲፈጠር ከሳሽና ፈራጅ ራሱ በመሆኑ ሂደቱ አጅግ በለጠጠ ሁኔታ ከመጓተቱ ሌላ የኋላ ኋላ ፍትህ እየተጓደለ ያለበት በመሆኑ ጭንቁን ይበልጥ አባብሰውበታል። ሰራተኛውን ለመደለልና የሚደርስበትን ተቃውሞ ያለዝብልኛል በሚል ከመብት ጋር የተያያዙ በርካታ የላባደሩና የሰራተኛ ጥያቄዎችን ሰምተው አጣርተው ትክክለኛ ብይን ይሰጣሉ ተብሎ ያቋቋማቸው ተቋማት ይበልጡኑ የሚበድሉት እንጂ የሚጠቅሙት ሆነው አልተገኙም። በኑሮ ውድነትና ያለ አግባብ በሚደረጉ የተለያዩ የታክስና የግብር ጭማሪዎች እዚህ ግቢ በማትባል እንዲያውም የመግዛት አቅሙ በየጊዜው እያሸቆለቆለ ባለቸው ደሞዙ ሰራተኛውና ላብ አደሩ ይበልጥ እየተጉላላ ይገኛል። በተለያዩ ጊዜያት የደረሰባቸው የበደል እርምጃ በአሰሪዎችና በሚያሳዝን ሰቀቀን ውስጥ ተሸማቀው እንዲኖሩ ዳርጓቸዋል። እርስ በርስ እንዳይተማመኑም ሆነ ብሎ ለመከፋፈል ያመቸው ዘንዳም የጥላቻ ፖለቲካ በመሃላቸው በመንዛት ብቻ ሳይሆን እንድንታቸውንም መልሰው እንዳይገነቡ የጎሳ መርዝ ነገንሰባቸዋል። ባጠቃላይ ላብ አደሩና ሰራተኛው እየተራቡ፤ እየተጠማና እየታረዘ የሚቀመስ አጥቶ አይኖሩ ኑሮን በመግፋት ላይ የሚገኝ ነው።

በመሆኑም በዛሬው እለት ይህንን በአላቸውን እንደ አመቺነቱ በተለያዩ ሁኔታዎች በሚያከብሩበት ወቅት በነሱ ላይ እየደረሰ ያለውን ብዝበዛ፣ ጭቆናና በደል አጥብቆ በመቃወምና ለዚህ የዳረጋቸውን አገዛዝ ለማስወገድ በሚያደርጉት ያሳለለ ቆራጥ ትግላቸውም ከጎናቸው በመቆምና የትግል አንድነታችንን በሚረጋገጥ ነው። ኢሕአፓ ከአመሰራረቱ ለላብ አደሩና ለሰራተኛው መብትና ጥቅም እንዲከበር የቆመ በመሆኑ የነሱ ነፃነት ባልተከበረበት የሌላውም ሕብረተሰብ ነጻነት ሊረጋገጥ እንደማይችል የፀና እምነቱ ነው። በመሆኑም ይህንን የነሱን ትግል በመደገፍ ለጋራ ስኬት በጋራ እንድንደርስ ይቻላን ዘንዳ በዛሬው እለትም ኢሕአፓ የትግል ጥሪውን አበክሮ ያቀርባል።

የላባደሩና የሰራተኛው ትግል ይቀጥላል
 በጋራ ትግላችንም እናቸንፋለን!!

EPRP P.O.BOX 73337 Washington DC, 20056 USA	Email ESPIC@aol.com Website WWW.EPRP.com	EPRP BP 22 92270 Bois Colombes France
--	--	--

Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645